


ኢሳፕ2 – በውሀው ዘርፍ የተገኙ ውጤቶች፣ ግኝቶችና የተወሰዱ የጋራ ዕርምጃዎች

የኢትዮጵያ ማህበራዊ ተጠያቂነት ፕሮግራም2 በኢትዮጵያ ሁሉም ክልሎች በሚገኙ 61 ወረዳዎች ውስጥ በውሀው ዘርፍ ከተሰማሩ 29 የማህበራዊ ተጠያቂነት ፈጻሚ አጋር ተቋማት ጋር ሰርቷል። ይህ ጠቅላላ ያለ ማብራሪያ በዚህ ዘርፍ የተገኙ አበይት ውጤቶችንና ሥራ ላይ የዋለውን አቅም፣ የዘርፉ አፈጻጸም ላይ የተስተዋሉ ግኝቶች፣ እንዲሁም በማህበረሰቡ፣ በአገልግሎት ሰጪዎችና በየአካባቢው ባሉ የመንግስት አካላት የተደረጉ ጥረቶችን ያሳያል።

በአገልግሎት አሰጣጡ ላይ የታዩ መሻሻሎችና ሥራ ላይ የዋለው ኃብት

የማህበራዊ ተጠያቂነት ፕሮጀክቶች ማህበረሰቡ፣ መንግስት፣ እንዲሁም የግሉን ዘርፍና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትን ጨምሮ ሌሎች አካላት በጋራ እንዲንቀሳቀሱ ምቹ ሁኔታን ፈጥረዋል። ይህም እስከ መጋቢት 2007 ዓ.ም ድረስ የሚከተሉት የአገልግሎት መሻሻሎች እውን እንዲሆኑ ምክንያት የሆነን ኃብት ማስተባበር አስችሏል።



በዘርፉ አፈጻጸም ላይ የተስተዋሉ ግኝቶች

ከውሀ ችግሮች ጋር ተያይዞ በከተማና በገጠር ያሉት ተግዳሮቶች ይለያያሉ፡-

- በገጠር – በየአካባቢው ያሉ የመንግስት አካላት ራቅ ብለው የሚሰበሩ መስመሮችን ለማወቅ ይቻላል። ወይም የውሀ አቅርቦት መኖርና አለመኖሩን አያውቁም። ብዙ የውሀ አስተዳደር ኮሚቴዎች ሥራቸውን በአግባቡ እያከናወኑ አይደሉም። የውሀ ክፍያዎችም አይሰበሰቡም። ለድሀ የገጠር ቀበሌ ነዋሪዎች አዲስ ውሀ ለማስገባት የሚያስፈልገው ወጪ ከአቅማቸው በላይ ነው።
- በከተማ – የሕዝቡ ቁጥር ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ መፍትሄ ይፈልጋል። በተጨማሪም የመኖሪያ አካባቢዎች የውሀ መስመር ለመዘርጋት አዳጋች ሊሆን ይችላል።


ለረዥም ጊዜ ውሀ መቆረጥ፣ የውሀ ባለሙያዎች ከሥራ ቶሎ ቶሎ ስለሚለቁ እነሱን የማግኘት ደረጃ ዝቅተኛ መሆን፣ በውሃ አቅርቦት ንግድ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች ከውሀው ችግር ተጠቃሚዎች በመሆናቸው ምናልባት ችግሩ በዚያው እንዲቀጥል የየአካባቢው የመንግስት አካላት ላይ ተጽዕኖ ሊያደርጉ መቻላቸው በዘርፉ ላይ የታዩ አጠቃላይ ችግሮች ናቸው።

ከሌሎች ዘርፎች ጋር ሲነጻጸር ለውሀ ችግሮች መፍትሄ ለመስጠት በርካት ያለ ገንዘብ ይፈልጋል። በመሆኑም በውሀው ዘርፍ የተሻሻሉ የአገልግሎት ውጤቶች ላይ ለመድረስ ወረዳዎች የዞንና የክልል ኃላፊዎችን ማሳተፍ ይጠበቅባቸዋል። የበላይ አካላት ደግሞ ያላቸውን ወጪ ያደርጋሉ፤ አልያም ችግሩ አንገብጋቢ በሆነበት ቦታ ገንዘብ ለማውጣት ፍቃደኛ ለሆኑ የተባበሩት

መንግስታት ድርጅት ተቋማትና መንግስታዊ ካልሆኑ ዓለም አቀፍ መስሪያ ቤቶች ጋር እንዲገናኙ ሁኔታዎችን ያመቻቻሉ። ለማህበረሰብ ቡድኖችና ለማህበራዊ ተጠያቂነት ኮሚቴዎች ከመንግስት ጋር በዚህ ደረጃ መነጋገር በራሱ አቅምን አጎልብቶ ያለፈ ልምምድ ነው።

የውሀ ችግሮችን ለመቅረፍ የተወሰዱ የጋራ እርምጃዎች

የማህበረሰብ አባላት፣ አገልግሎት ሰጪዎችና በየአካባቢው ያሉ የመንግስት አካላት፤ በውሀው ዘርፍ ላጋጠሟቸው ችግሮች መፍትሄ ለመስጠት በሚከተሉትን የጋራ የድርጊት ተግባራት ላይ ተስማምተው፤ በጋራ ተግባራት ላይ ተግባራቸዋል።



አሁን የመንግስትን የአገልግሎት አሰጣጥ ደረጃ ተረድተናል። ለ300 ተጠቃሚዎች የሚበቃ፤ በቀን ለእያንዳንዱ ቤተሰብ 100 ሊትር ውሀ የሚሰጥ ማደያ በ1.5 ኪሎሜትር ርቀት ውስጥ ማግኘትና በቀን በ0.20 ሳንቲም 25 ሊትር ውሀ መቅዳት መብታችን ነው።